

**የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ደብረጅዮን ገ/ሚካኤል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ
አስመልክተው ያስተላለፉት መልክት**

10-29-21



“አሁን ከፊት ለፊታችን ያለው ብቸኛ አማራጭ የሰላም ጥሪ የረገጠው ፋሽስታዊ ብዱንን በመደምሰስ ህዝባዊ ምክታችን በአንፀባራቂ ድል ማጠናቀቅ ብቻ ነው!”

የትግራይ ህዝብ በረጅም የታሪክና የነፃነት ገድል ታሪኩ ህልውናውንና ደህንነቱን ከማስከበር፣ ታሪኩንና ማንነቱን ጠብቆ ከማቆየትና እንደዚሁም የግዛት አንድነቱን ከማረጋገጥ፣ ከድህነትና ኋላቀርነት አረንቋ ለመላቀቅ ተገዶ የገባበት ካልሆነ በቀር፣ የሌሎች ህዝቦች ሙብት ለመርገጥ አልያም ለመውረር ዓልሞ ያካሄደው ጦርነት ፈፀሞ አልነበረም።

ስለሆነም የትግራይ ህዝብ በራሱ ላይ በተፈፀሙበት ቀጣይ ወረራዎች ምክንያት በየምዕራፉ ለህልውናው፣ ለሙብቱና ለማንነቱ ሲል ተወዳዳሪ የሌለው ትግል አካሂዷል። በአካሄደው መራራ ትግልና በከፈለው ከባድ መስዋእትነት ደግሞ ለማንም ሳይንበረከክ ታሪኩ፣ ክብሩና ማንነቱ ሳይበረዝ ጠብቆ እንደቆየ ሁሉ ዛሬም ነፃነቱንና ክብሩን አስጠብቆ መቀጠል ችሏል። ማንነቱንና ታሪኩን ለማስቀጠል የቻለው ደግሞ በቀና ጎዳና ላይ ተጉዞ ሳይሆን እጅግ ከባድ፣ መራራና ፈታኝ መድረኮች፣ አያሌ ውስብስብ ችግሮችን በጥበብ፣ በጥንቃቄና በብቃት መሻገር በመቻሉና እያንዳንዱ ትውልድም በራሱ የግዜ መዋዕል መድረኩ የሚጠይቀውን ሁሉም ዓይነት ትግልና መስዋእትነት ስለከፈለ ነው።

በአሁኑ መድረክም ቢሆን ጠላቶቻችን ካለፉት ጊዜያት በከፋ ደረጃ የትግራይ ህዝብን ተረት ለማድረግ ማለቂያ የሌለው ኮተትና የጥፋት ግብረ-አበሮቻቸውን አሰልፈው ዳግመኛ ግልፅ ወረራ ፈፀሙብናል።

ይሁን እንጂ ጠላቶቻችን እንደ ህዝብ ከምድረ ገፅ ሊያጠፉን ቢዘምቱብንም እንደ ህዝብ አንድነታችንን አጠናክረን በላቀ ፅናትና ብሄራዊ ስሜት በመታገላችን እነሆ ሁሉንም ከበባዎችን በርግደን በመጣስ የጠላቶቻችን ዕድሜ ለማሳጠርና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር በምንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል።

ስለሆነም በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ህዝብን ዘላቂ ህልውናና ደህንነት በአስተማማኝ ደረጃ ለማረጋገጥና በጠንካራ መሰረት ላይ ለመገንባት በምንችልበት ደረጃ ላይ እንገኛለን። አሁን የትግራይ ሰራዊትን ግስጋሴ ሊያስቆም የሚችል ምድራዊ ሃይል የለም።

አሁን በትግራይ ላይ ያንዣቸው የጥፋት ዳመና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተገፎ ወደ አዲስና የተለየ ምዕራፍ የሚያሸጋግር ሰፊ ዕድል ጋህድ እየሆነ ይገኛል።

ተወዳዳሪ በሌለው የትውልድ ትግልና መስዋእትነት የተረከብናት ትግራይ ወገኖቻችንን ጠበቅ አድርገን በመታገል ሁሉንም ወራሪዎች በቦታዎች ዘርረን በመቅበር እኛም እንዳለፉት ትውልዶች ሁሉ ወደ ቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ታሪካዊ ሃላፊነት በትኩረት ላይ ወድቋል።

የዚህ ትውልድም በትኩረት ላይ ያረፈውን ላላፊነት በላቀ ጀግንነት፣ ቆራጥነትና ክብር የትግራይ ግዛት አንድነትን በማስጠበቅ ወደ ቀጣይ ትውልዶች እንደሚያሸጋግር ለአፍታም ቢሆን አያጠራጥርም።

በዚህ ወቅት ያለው ትውልድ ትግራይንና ህዝቧን ለገበያ ድርድር ማቅረብ ማሰብን ይቅርና ህልም ማለምም የሚቻል አይደለም። በትግል ዘመን መዋሕሉ ለፍትሕና አንድነት የታገለው የትግራይ ህዝብ የሰላም ጣዕምና ውድ ዋጋ ከሱ በላይ የሚያውቀውና የሚፈልገው አካል ከቶ ሊኖር አይችልም።

በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ ሊፈፀምባቸው የማይፈልጉትን ግፍና በደል በሌሎች ህዝቦች ላይም ሊደርስባቸው አይመኙም። ይሁን እንጂ በሰፊው ህዝባችን ላይ በተለይ ደግሞ በትግራይ ሴቶች ላይ የተፈፀሙ ማለቂያ የሌለው ግፍና በደሎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተሳተፉ አካላት ሁሉ በገቡበት ገብተን ፍርዳቸውን እንዲያገኙ ማድረጋችን የግድ ይላል።

የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ከምደረገ ገፅ ለማጥፋት በታወጀው ጀኖሳይድ የተሳተፉት ሁሉ የእጃቸውን እንደሚያገኙ ሊታወቅ ይገባል። በዚህ ላይ “ይቅር” የሚባል ነገር ሊኖር ፈፅሞ አይችልም።

በአሁኑ ወቅት ወራሪ ሃይሎች የመፈፀም ዓቅማቸው ዝቅተኛ ደረጃ የወረደበት፣ የወራሪ ሃይሎች ፉከራና ማስፈራሪያ ሁሉ መሬት የመንካት ዕድሎች የሰፉበት ከመሆኑም ባሻገር ከሁሉም በላይ ህዝባዊ ሰራዊታችን የመፈፀም ዓቅሙ እጅግ በላቀ ከፍታ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል።

በዚህ ሰዓት ላይ የህዝባችንን ህልውናና ደህንነት በአስተማማኝ አገባብ ለማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ትግራይ ዳግመኛ ልትደፈር ወደማትችልበት ደረጃ ላይ ለማሸጋገር የሚያስችል ተጨባጭ ችሎታ እንዳለን ለወዳጅም ለጠላትም ከወዲሁ ለማሳወቅ እንወዳለን።

በመሆኑም አሁን ፊት ለፊታችን ላይ ያለው ብቸኛ አማራጭ የሰላም ጥሪ የረገጠው ፋሽሽታዊ ብዱንን በመደምሰስ ህዝባዊ ምክታችንን በአንፀባራቂ ድል እንዲጠናቀቅ ማድረግ ብቻ መሆኑ ታውቆ እያንዳንዱ ትግራዊዎ ዜግነታዊ ግዴታውን እንዲፈፀም ጥሪየን አቀርባለሁ።

ዘልአለማዊ ክብርና መጎስ ለጀግኖች የትግራይ ሰማእታት!

ሰላም!